

5/17/2022

«የዐማራ ብሔርተኝነት ያሠጋኛል» ዐቢይ አሕመድ

(ከተገን ለወገን ሰሜን አሜሪካ ግብረ ኅይል)

አገር ክዶ፣ ኢትዮጵያን ዝግ መሬት ያደረገው፣ የትሕነግ/ወያኔ እንቅስቃሴና ድርጊት ለዐቢይ አያሴጋውም። የአገር ሉዓላዊነት፣ የሕዝቡ ሰላምና አንድነት አደጋ ላይ መውደቅ ሥጋቱ አይደለም። የአገሪቱን ሀብት የዘረፈውና ለዳግም ውድመት ሠፊ ዝግጅት አድርጎ በእንቅስቃሴ ላይ የሚገኘው ወያኔ፣ ለዐቢይ ሥጋቱ አይደለም። የትግራይ ወራሪ በዐማራ ሕዝብ ላይ የፈጸጸው የዘር ዕልቂት፤ ለዐቢይ ሥጋቱም፣ ጭንቀቱም አይደለም። ሠፊ ወረራና ውድመት የፈጸመው ወያኔና የአገሪቱ ችግሮች ምሰሶ የሆነው የትሕነግ/ ኢሕአዴግ ዓላማና ድርጊት ዐቢይን አያሴጋውም። ኢትዮጵያ መፍረስ አለባት የሚለው የነስታሊን ጉብረሥላሴ እንቅስቃሴና ጥሪ ለዐቢይ ሥጋቱ አይደለም። ጀዋር ተከብብኩ በማለት በቀሰቀሰው የመንጋ አመጽ፤ የሞተው፣ የተዘረፈው የተቃጠለው የወደመው ንብረትና የጠፋው የሕዝብ ሕይወት ዐቢይን አያሴጋውም። አያስጨንቀውም። በሤራ ፖለቲካ የተገደለው የሀጫሉ ሁንዴሣ ኅልፈት ተከትሎ በዝዋይ፣ አዳሚቱሉ፣ አምቦሳ፣ ሻሸመኔ፣ አጋርፋ፣ ባሌ ሮቢት፣ ሐረርጌ የጠፋው የሰው ሕይወት፣ የወደመ የአገርና የሕዝብ ሀብት ዐቢይን አያሴጋውም። በአዋሳ የወላይት ተወላጆች በጠባብ የሲዳሞ ወጣቶች በድንጋይ ተወግረው ሲሞቱ ዐቢይን አያሴጋውም። ሻሸመኔ የሰውልጅ በመንጋ ተወግሮ ተገድሎ ተዘቅዝቆ ሲሰቀለ ለዐቢይ የሚያሰጋ አይደለም። ዐማራ በወለጋ፣ በሐረር፣ በቤንሻንጉል ጉምዝ፣ በሸዋ በገፍ በየቀኑ ሲገደል፣ ሲቃጠል፣ ንብረቱ ሲወድም ለዐቢይ ሥጋቱ አይደለም። ነባሯ የአንደኪያ ወይም አጣፍ በኦነግ ሠራዊት ከተማው ፣ወደ ዐመድነት ሲቀየር ለዐቢይ ሥጋቱ አይደለም። ኦሕዴድ ከ40 ዙር በላይ የመከላከያ ሠራዊቱን የሚገዳደር ልዩ ኃይል ሲያሰለጥን ለዐቢይ ሥጋቱ አይሆንም። የአገሪቱን 18 ባንኮች ዘርፎ ራሱን በሰው ኅይል፣ በመሣሪያና በገንዘብ ያጠናከረው ኦነግ ለዐቢይ ፈጽሞ ሥጋቱ አይደለም።

የዐቢይ ሹም የሆነው ሌንጮ ባቲ « እስካሁን ስንታገል የኖርነው ኢትዮጵያን ለማፍረስ ነው። አሁን ደግሞ እኛን መስላ እንገባታለን» ያለው አላሰጋውም። ይህ አባባል ወይም ሐሳብ ሰማዩንም ምድሩንም እሮሙማ ማድረግ መሆኑን፣ በሞጋሳና በጉዲፍቻ፤ እንዲሁም ሲል በመስለብና በመውረር ሌሎች ነገዶችን እሮሞ ማድረግ መሆኑ አላሰጋውም። ሽመልስ አብዲሣ፣ትሕነግ/ሕወሓት ኢሕአዴግን የመሠረተው የትግራይን የበላይነት ለማስጠበቅ ነበር። እኛም ብልጽግናን የመሠረትነው የኦሮሞን የበላይነት ለማስጠበቅ ነው። ግማሹን አሳምነን፣ ግማሹን አወናብደን ሥልጣን ከኦሮሞ እጅ እንዳይወጣ አድርገን ነው ያደራጀነው፤ ያለው ለዐቢይ ሥጋት አይደለም። አይሆንምም። አሁንም ሽመልስ «ነፍጠኛን በሰበረን ቦታ ሰብረንዋል» ያለው የዐቢይ ሥጋቱ አይደለም። ሚሊዮን ዐማራ ቢገደል፣ ቢሰደድ፣ ቢዋረድ ቢፈናቀል ዐቢይ ሥጋቱ አይደለም። እንዲያውም ከፍተኛ ፍላጎቱ ነው። የአገር ዳር ድንበር ቢወረር ለዐቢይ ሥጋቱ ጭንቀቱም አይደለም።

የዐቢይ ሥጋት፤ አትግደሉን፣ አታፈናቅሉን፣ በጅምላ አትቅበሩን፤ የመኖር ተፈጥሮአዊ መብታችን አትግፈፉን፤ ብለው የሚጮሁት የዐማራ ልጆች ድምፅ ነው። የዐቢይ ሥጋት አዲስ አበባ የሁላችንም ናት የሚለው የዕውነተኛ ኢትዮጵያውያን ድምፅ ነው። የዐቢይ ሥጋት ሕገመንግሥቱ አድላዊና ዘረኛ ነው፤ የአገሪቱ ችግሮች ቋጠሮ ሕገ መንግሥቱ ነው፤ በመሆኑም መለወጥ ወይም መሻሻል አለበት

የሚለው ድምፅ ዐቢይን ከምንም በላይ ያሠጋዋል። ሕገመንግሥቱ በአብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት እስተሳሰብ ላይ የተመሠረተ ነው፤ ይህ ዓለም ካለችበትና የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲሆን ከሚፈልገው ጋር አይጣጣምም፤ ስለሆነም መሻሻል አለበት የሚለው የሚሊዮኖች ድምፅ ዐቢይን አብዝቶ ያሠጋዋል።

ይህ ሥጋቱ ደግሞ አጠንክሮ የሚሰማው ፣እምሮ ከሚጠላው፣ የእነግ እና የትሕነግ ዘመን ጠገብ የሐሰት ትርክት ሰላባ የሆነው ዐማራ አትግደሉን፣ ከገደላችሁ በኋላም በጅምላ አትቅበሩን፤ በሃይማኖታችን ሥራዓት ቅበሩን፤ አታፈናቅሉን ፤ አታሳዱን፤ የሚል ቀጫን እና ያልተማከለ የተበታተነ ድምፅ ሲሰማ ነው። ከሥጋቱ እና ከፍርሃቱ ብዛት የተነሳ፣ በዐማራ ክልል ኮሽ የሚል ድምፅ ሲሰማ፣ ወይም እንደ ዐማራ ወይም ለሐቅ የቆመ እንደ ታዲያስ ታንቱ ያለ ሰው፤ ጮክ ብሎ ሲጮህ ሥጋቱ ከመጠን ያለፈ ይሆናል። በዚህም የተነሳ፣የሥጋቱ ምንጭ ይሆናል ያለውን ሰው ወይም ቡድን በሥውርና በይፋ ይገድላል። ያሥራል። የዶክተር አምባቸው መኮንን፣ የምግባሩ ከበደ፣ የትዘዘው ዋሴ ፣ የጄኔራል ሣዕረ መኮንን ግድያ ይህ ሥጋት ያስከተለው ውጤት ነው። የዐማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድሮች ባራት ዓመት ውስጥ አምስት ጊዜ ከሌሎች ክልሎች በተለየ መቀያየር መሠረታዊ ምክንያቱ ይኸው ሥጋት የፈጠረው ጭንቀት ነው። ሎሌዎቹን በገረዶቹ የመለወጥ ፍላጎት ነው። የገዱ እንዳርጋቸው፣ የንጉሡ ጥላሁን፣ የዮሐንስ ቧያለው፣ የፀጋ አራጌ፣ የደርበው ተፈራና መሠል የዐማራ ብልጽግና ከፍተኛ አመራር የነበሩ ሰዎች፣ ከፓርቲና ከመንግሥት የሥልጣን በታዎች የተባረሩት ዐማራ፤ ዐማራ፤ በመሸተታቸው እና ጋሻ ጃግሬነት በቃን በማለታቸው ነው። ጄኔራል ተፈራ ማሞ በጭንቅ ቀን ተለምኖ፣ ከጭንቀቱ ያላቀቀውን ጀግና ፤ መሸለሙ ቢቀር በነፃነት የመንቀሳቀስ መብቱ ሊነፈገው አይገባም ነበር። ሆኖም ፀረ-ዐማራው ዐቢይ፤ በሥልጣን ላይ እንዲቆይ ምቹ ሁኔታ እንደተፈጠረለት በገመተበት ወቅት፤ ከልዩ ኅይል አዛዥነቱ እንስቶ ዛሬ አፍኖ ያሠረው ዐማራ በመሆኑና ለሥልጣኔ ያሰጋኛል ብሎ በማመኑና በመሥጋቱ እንደሆነ ማንም ይስተዋል አይባልም።

በአገር አፍራሹና በዐማራ ጠሉ የትግሬ ወራሪ ቡድን፣ በዐቢይ እንዘህላልነትና የዐማራን ሁለንተናዊ ዐቅም በእርዳ ተራዳ እንስበር በሚል እሳቤ ወሎ በሙሉ፣ ሰሜን እና ደቡብ ጎንደር አብዛኛው ተወሮና ወድሞ፣ ወራሪው ቡድን ሰሜን ሸዋን እንደ አውራጃ ተቆጣጥሮ፣ ደብረ-ሢና ሲደርስ፣ «የኦሮሙማው ንጉሥ» የሥልጣን መንበር መንቀጥቀጥ ሲጀምር፣ ከነፍሴ ድረሱልኝ፣ ከጠላት የማረካችሁት መሣሪያ የግላችሁ ይሆናል በማለት ባሰማው የተማጽኖ ድምፅ፣ ከቶ የገባውንና መንግሥቱን ያጠናውን የዐማራ ፋኖ፣ ልዩ ኅይልና ሚሊሻ፤ ያሳየው ጀግንነትና ከእጁ ያስገባው መሣሪያ ፤ «ንጉሡ» እያጭበረበረ በሥልጣን ለመቆየትና የኦሮሙማን በኢትዮጵያ ፖለቲካ መንበር በዘላቂነት የማንበር ዓላማ ተገዳዳሪ ሊሆን እንደሚችል በመሥጋት፣ እነዚህን የጭንቅ ቀን ደራሽ በሆኑት ዐማራዊ ቡድኖች ላይ የአፈናና የግድያ ክንዱን አንስቷል። ይህም የፋኖ መሪዎችንና ጄኔራል ተፈራ ማሞን በማፈን የዐማራን ድምፅ የመዝጋት የቆዩ ፍላጎቱን ጀምሯል። ይህ ጅምር፣ ወያኔ ፕሮፌሰር ዐሥራት ወልደደስን አስሮ እንደገደላቸው ዓይነት፤ ዐማራ በትዝብት፣ በፍርሃትና በዝምታ የሚያየው አይሆንም። ሊያየውም አይገባም። «የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ፣ አሁን የጅብ ናት» እንደሚባለው ዐማራው አሸናፊነቱ ጥርጥር የለውም።የሩቁን ትተን በቅርቡ ከወያኔ ጋር በተደረገው እና እየተደረገ ባለው ጦርነት የዐማራው ወጣት የአባቶቹ ልጅ መሆኑን አሳይቷል።

ዐማራው፣ ጀግኖቹ፣ ዕውነተኛ የአብራኩ ክፋዮች ተነክተዋልና ከከተማ እስከ ገጠር፣ ከመሀል እስከ ዳር ያለ፤ ቀፎው እንደተነካበት ንብ ሆ! ብሎ በመነሳት እንቢተኝነቱን፤ ለባርነትና ለበታችነት ዝግጁ አለመሆኑን፤ ካባቶቹም ያልወረሰው መሆኑን፤ መሬት እንቅጥቅጥ በሆነ ሕዝባዊ ተቃውሞና ቁጣ ሊያሳይ ይገባል። ጀኔራል ተፈራ ማሞን ያፈነ፤ እሳና ይሉኝታ የሌለው ፀረ-ዐማራ አገዛዝ፤ ነገ የፋኖው መሪዎች የሆኑትን ጀግኖቻችን፤ አጋዬ አድማሱ፣ ምሬ፣ ምስጋን ደሴ፣ ከፍያለው ደሴ፣ ሰሎሞን አጠና፣ መሣፍንት ተስፋ፣ ሰፊር መለሰ ወዘተ ላለመታፈናቸው ምንም ዋስትና የለም። ብቸኛ ዋስትናው ፋኖው ዱር ቤቱ፣ ነፃነቱ ወይ ሞቱ ብሎ አፋኙን ቡድን አደብ እንዲገዛ ማድረግ ሲችል ብቻ ነው። ይህ ዕውን እንዲሆን ደግሞ የዐማራው ሕዝብ፣ በመረጃ፣ በስንቅ፣ በትጥቅና በሌሎች ለትግሉ አስፈላጊ በሆኑ ጉዳዮች እንቅስቃሴውን መደገፍ አለበት። ነፃነት እና መብት በነፃ አይገኝም። ነፃነታችንና መብታችን ለማስከበር አስፈላጊ የሆነውን መስዋዕትነት ሁሉ ለመክፈል መዘጋጀት ጊዜ የሚሰጠው አይደለም።

ተነስ! ንቃ! ተደራጅ! ታጠቅ! መክት!